

የታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ህልፈትና የህዝቡ መልዕክት

(አዲሱ አረጋ ቂጫሳ)

የቀድሞው የአህዴድ ሊቀመንበርና የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ታጋይ አለማየሁ አቶምሳ በተወለደ በ45 ዓመቱ ከዚህች ዓለም በሞት መለየቱን ተከትሎ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ መሪ ሀዘኑን ገልጿል። ህዝቡ ሀዘኑን የገለጸበት መንገድ ከሰብዓዊነት የመነጨ ብቻ ሳይሆን የታጋይን እሴቶች በመዘርዘር የታጋይ እሴቶች በአህዴድ አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልዕክት በማስተላለፍ ጭምር ነበር።

1. የጸረ ሙስና አርበኛ

ታጋይ አለማየሁ አቶምሳ የጸረ ሙስና አርበኛ እንደነበረ፣ ሙስናና ግለኝነትን የሚጸየፍ ታጋይ እንደነበረ መላው ህዝብ በአንድ ድምጽ መስክሯል። ንጽህናውን ከማረጋገጥ አልፎ ሙስኞችን አምርሮ የታገለና የህዝብ ሀብትን መዝብረው ለራሳቸው ጥቅም ያዋሉ ግለሰቦች ለፍርድ እንዲቀርቡ ያደረገ ጀግና ነው። ሙስኞች በሌብነታቸው እንዲያፍሩ፣ እንዲሸማቀቁ በአንጻሩ ደግሞ ሀቀኛ አመራሮች እና ህዝቡ አንገታቸውን ቀና አድርገው ሙስናን እንዲታገሉ ፈር የቀደደ ቁርጠኛ የህዝብ ልጅ ነበር። ከእንግዲህ የጸረ ሙስና ትግል ሲነሳ ታጋይ አለማየሁ አቶምሳም ለዘለዓለሙ ሲዘከር ይኖራል። በታጋይ አለማየሁ ህልፈት ህዝቡ ለዚህ የጸረ ሙስና አርበኛ አክብሮትና ዕውቅናን ሰጥቷል። ህዝቡ ለአህዴድ/ኢህአዴግ አባላትና ደጋፊዎች እናንተም እንደ ታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ሙስናን ተጠየፉ፣ ድርጅታችሁን ከሙስኞች አጽዱ፣ በታጋይ አለማየሁ የተቀጣጠለውን የጸረ ሙስና ትግል ሳይበርድ ከዳር አድርሱት እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት አስተላልፏል።

2. ሕዝባዊነት የተላበሰ ታጋይ

ታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ህዝባዊነት ልዩ መገለጫው ነው። ሁሉም የሚያስበው ስለ ህዝቡ ተጠቃሚነት ነው። አንድም ቀን ስለ ግል ህይወቱ ተጨንቆ አያውቅም። ለርሱ ቤተሰብ ማለት መላው የኦሮሚያ ህዝብ ማለት ነው። አለማየሁ ቅድሚያ ለልጆቹ ብሎ አያውቅም። ለርሱ ልጆች ማለት የኦሮሚያ ሕጻናትና ወጣቶች ናቸው። እናት፣ አባት፣ ወንድም ወዘተ የሚባለው በታጋይ አለማየሁ እምነት በመላው ኦሮሚያ የሚገኙ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች ማለት ነው። ተቸግሮ ያስተማረንን ህዝብ እንባ ማበስ መቻል አለብን ይል ነበር። አስተሳሰብና ተግባሩ በሙሉ በህዝብ ተጠቃሚነት የተቃኘ ነው። የህዝቡ ድህነት፣ ኋላቀርነትና ድንቁርና ከህመሙ በላይ ያንገበግበው ነበር። ለህዝብ ያለውን ፍቅር እስከመጨረሻው እስትንፋስ ከህመሙ ጋር እየታገለ ህዝቡን በማገለገል ለህዝብ ያለውን ፍቅር በተግባር ያመሰክረ ጀግና ነው። ከህልፈተ ህይወቱ ጋር ተያይዞ ሀብረተሰቡ ለታጋይ ህዝባዊነት አክብሮትና ዕውቅናን ሰጥቷል። ለአህዴድ አባላትና ደጋፊዎችም እንደታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ህዝባዊነትን ተላበሱ እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት አስተላልፏል።

3. ዴሞክራሲያዊ መሪ

ዴሞክራሲያዊነት የታጋይ አለማየሁ አቶምሳ መለያ ባህሪ ነው። የስራ ባልደረቦቹንም ሆነ የማንኛውንም ሰው ሀሳብ በሰከነ መንፈስ ማዳመጥ የሚወድ፣ በአስተሳሰብ ትግል የሚያምንና የሃሳብ ልዩነትን የሚያከብር በብዙሃን ድምጽ የሚገዛ መሪ ነበር። የራሱን ሀሳብ በህዝባዊነት መርህ

እና በአመክንዮ ለማሳመን የሚጥር ሰው ነበር። ታጋይ አለማየሁ ከምንም በላይ ጸረ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብና አሰራሮችን ይጠላል። በማንኛውም የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ንቅናቄዎች ህዝቡ አምኖ መሳተፍ አለበት ይላል። ሕዝቡ ካላመነበት ዴሞክራሲያዊ ባልሆነ መንገድ ከሚሰራ ባይሰራ ይሻላል ብሎ ያምን ነበር። ህዝቡ ለታጋይ ዴሞክራሲያዊነት አክብሮትና ዕውቅናን ሰጥቷል። ለአህዴድ አባላትና ደጋፊዎችም እንደታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ዴሞክራሲያዊነትን ተላበሱ እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት አስተላልፏል።

4. የሴቶችና የወጣቶች ጠበቃ

የሴቶችና የወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የዘወትር አጀንዳው ነው። እንደ መንግስት የሚደረገው እንቅስቃሴ የሴቶችንና የወጣቶችን ተጠቃሚነት ከላረጋገጠ ፋይዳ የለውም ብሎ ያምን ነበር። የክልሉ ወጣቶችና ሴቶች ዋናኛ የኢኮኖሚ ችግር ሆነውን ስራ አጥነትን ለማቃለል ሌት ተቀን የሚተጋ ሰው ነበር። በርሱ የአመራር ዘመንም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶችና ሴቶች ብድር፣ የመስሪያ ቦታ እና ሙያዊ ስልጠና አግኝተው ከድህነት መንጋጋ እንዲላቀቁ አድርጓል። የሴቶችና የወጣቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የለፋ መሪ ነበር። ከምንም በላይ በፖለቲካው መድረክ ሴቶችና የወጣቶች እድሉ ከተመቻላቸው የተሻለ ነገር መስራት ይችላሉ ብሎ ያምን ነበር። በዚህ እምነቱም በርካታ የክልሉ ሴቶችና ወጣቶች የደረጃው ባሉ የህዝብ ምክር ቤቶች አባል በመሆንና እና አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን መምራት የሚችሉበት፣ በፈለጉት የህዝብ አደረጃጀቶች የሚሳተፉበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል። በማህበራዊው ዘርፍም ሴቶችና ወጣቶች የትምህርት የጤናና ሌሎች አገልግሎቶች እንዲያገኙ ወሳኝ የአመራር ሚናውን ተወጥቷል። የክልሉ ሴቶችና ወጣቶች ታጋይ አለማየሁ ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ላደረገው ትግል ዕውቅናና ክብር ሰጥተዋል። ጠበቃችን በሞት ተለየን ብለው መሪር ሀዘናቸውን ገለጸዋል። ለአህዴድ አባላትና ደጋፊዎችም እንደታጋይ አለማየሁ አቶምሳ የሴቶችና የወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የዘወትር አጀንዳችሁ ይሁን እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት አስተላልፏል።

5. በአጭር ዕድሜ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ የሰራ መሪ

ታጋይ አለማየሁ በህይወት የኖረባትን አጭር እድሜ በአግባቡ ተጠቅሞ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ መስራት የቻለ ሰው ነበር። የልጅነት ዘመኑን በትምህርት ያሳለፈ ታታሪ ተማሪ ነበር። በለጋ ወጣትነት ዕድሜው የደርግ ስርዓት ጭቆናን ለመገርሰስ የጸረ ደርግ የትጥቅ ትግሉን በመቀላቀል የበኩሉን አኩሪ ገድል የፈጸመ ታጋይ ነበር። ከደርግ ወደቀት በኋላም ከተራ ታጋይነት ጀምሮ በንባብ፣ በመደበኛ ትምህርትና ከተግባር በመማርና ራሱን ለአመራር ብቁ በማድረግ እስከ አህዴድ ሊቀመንበርነት እና የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድርነት ደረጃ የደረሰ በአጭር ዕድሜ ጠንካራ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ የሰራ ለዛሬው ትውልድ ከደሃ አርሶ አደር ቤተሰብ ወጥቶ በሀገር ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ፖለቲከኛ በመሆን ታሪክ መስራት እንደሚቻል በተግባር ያሳየ የትውልድ አርዳያ ነው። ህዝቡ የአለማየሁን ህልፈተ ህይወት ተከትሎ ለዓርአያነቱ አክብሮትና ዕውቅናን ሰጥቷል። ለአህዴድ አባላትና ደጋፊዎችም እንደታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ በመስራት የትውልድ አርአያ ለመሆን ትጉ እኛም ከጎናችሁ ነን የሚል ግልጽ መልዕክት አስተላልፏል።